



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
 የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት  
 Federal Democratic Republic of Ethiopia  
 OFFICE OF THE PRIME MINISTER

ግንቦት 10 ቀን 2011  
 አዲስ አበባ

### 68ኛ መደበኛ የካቢኔ ውሳኔዎች

የሚኒስትሮች ምክርቤት ግንቦት 10 ባካሄደው 68ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳለፈ።

1. ምክር ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው የሽብር ወንጀልን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር በተዘጋጀ ረቂቅ አዋጅ ላይ ሲሆን የሽብር ወንጀል ህግ የህዝብና መንግስትን ሰላም እና ደህንነት ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው። በመሆኑም ከዚህ በፊት ወጥቶ የነበረው የፀረ-ሽብርተኝነት አዋጅ ቁጥር 652/2001 በይዘትና አፈጻጸም ክፍተቶች የነበሩበት በመሆኑ፣ በዜጎች መብት እና ነጻነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳደረ ሆኖ በመገኘቱ ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ አገራችን ካላት ነባራዊ ሁኔታ፣ የሌሎች አገራትን ተሞክሮ፣ የወንጀሉን ባህሪ እና የዓለም አቀፍ ነባራዊ ሁኔታን ያገናዘበ ረቂቅ አዋጅ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ አቅርቧል። ምክር ቤቱም በቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይ በዝርዝር ከተወያየ በኋላ ማሻሻያዎችን በማክል ተቀብሎ ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል።
2. በመቀጠል ምክር ቤቱ የተወያየው የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅን ለማሻሻል ተዘጋጅቶ በቀረበ ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው። የተጨማሪ እሴት ታክስ በአገራችን ስራ ላይ ከዋለ ከ17 ዓመታት በላይ ያስቆጠረ በመሆኑ የአዋጁን አፈጻጸም እና የአለም አቀፍ ምርጥ ተሞክሮን ከግምት ወስኖ በማስገባት አዋጁን በተሟላ አዲስ አዋጅ ለመተካት ጥናት በመደረግ ላይ ሲሆን ጥናቱ ሲጠናቀቅም አዋጁ ሙሉ ሙሉ በአዲስ አዋጅ መተካቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ለጊዜው ለንግድ ስራ እንቅስቃሴ ምቹ ሁኔታ እንዳይኖር ምክንያት ከሆኑት መካከል ዋና ዋናዎቹን በማሻሻያ አዋጅ በማስተካከል ችግሩን በአፋጣኝ መፍታት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ የገቢዎች ሚኒስቴር እና የገንዘብ ሚኒስቴር የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅን ለማሻሻል ረቂቅ አዋጅ አዘጋጅተው ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ አቅርበዋል። ምክርቤቱም በቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይ ከተወያየ በኋላ አንዳንድ ማስተካከያዎችን በማክል ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል።
3. በመጨረሻም ምክር ቤቱ በማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ተዘጋጅተው በቀረቡ የትግራይ ሪሶርስስ ኢንኮርፖሬትድ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከፍተኛ ደረጃ የወርቅ፣ መዳብ እና ብር እንዲሁም የትግራይ ሪሶርስስ ኢንኮርፖሬትድ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከፍተኛ ደረጃ የወርቅ እና ብር እና ታናናሙ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከፍተኛ ደረጃ የብርሚን ማዕድን ማምረት ፈቃድ ስምምነቶች ላይ ተወያይቷል። ማህበራቱ በህጉ መሰረት መሟላት የሚገባቸውን ጉዳዮች ካሟሉ በኋላ ስምምነቶቹ እንደተዘጋጁ ተገልጿል። ምክር ቤቱም በቀረቡት ሶስት ከፍተኛ ደረጃ የማዕድን ማምረት ስምምነት ፈቃዶች ላይ በዝርዝር ከተወያየ በኋላ ስምምነቶቹ በሥራ ላይ እንዲውሉ ወስኗል።

//